

አሳዛኝ ሰበር ዜና!

በሆሮ ጉድሮ ዞን ቀድሞ መረጃ የደረሰባቸው የጃርዴጋ ጃርቴ ወረዳ አመራሮች ህይል ባለመላካቸው የተነሳ 13 የሚሆኑ አማራዎች በአነግ ሸኔ ታጣቂዎች በጥይትና በሰለት በግፍ ተገደሉ፤ በርካቶች አድራሻቸው አልታወቀም።

አማራ ሚዲያ ማዕከል
ታህሳስ 19 ቀን 2013 ዓ.ም
አዲስ አበባ ሸዋ

በአሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሮ ዞን ጃርዴጋ ጃርቴ ወረዳ ደርጌ ኮቲቻ በተባለ ቀበሌ የሚኖሩ 13 የሚሆኑ የ4 አባዎራ ቤተሰቦችን የአነግ ሸኔ ታጣቂዎች ከፊሎችን በአሰቃቂ መልኩ አንበርክከው በጥይት ረሽነዋል፤ ቀሪዎችን ሴትና ህጻናት በገጅራ፣ በቆንጨራ እና በካራ እንዳረዷቸው ነው ከአሸባሪዎች ጥቃት ያመለጡ ነዋሪዎች የተናገሩት።

ጭፍጨፋው የተፈፀመው ታህሳስ 18 ቀን 2013 ዓ.ም ከምሽቱ 1 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ባለው ጊዜ ሲሆን በመቶዎች የሚቆጠሩ ታጣቂዎች ገብተው ከፊሎቹ በአካባቢው ነዋሪ በሆኑ የአማራ ሚሊሻዎች ላይ ተኩስ ሲከፍቱ ሌሎቹ ደግሞ በተቃራኒ አቅጣጫ በመግባት በአካባቢው ለዘመናት ነዋሪ የሆኑ 4 አባዎራዎችን ጨምሮ 13 ቤተሰቦቻቸውን ልዩ ስሙ ቱሉኮርማ በተባለ ጎጥ ላይ በግፍ ጨፍጭፈዋል።

በአሸባሪው አነግ ሸኔ እና በተባባሪዎቹ በግፍ የተገደሉት አማራዎችም፡-

- 1) ካስዬ ባዬ ከእነ 5 ቤተሰቡ
- 2) ይብሬ አድማሱ ከእነ 6 ቤተሰቡ
 - 2.1) የይብሬ አድማሱ ባለቤት በለጠች ጎባው፤
 - 2.2) አሚድ ኢብራሂም፤
 - 2.3) መካ ኢብራሂም፤
 - 2.4) ሀሰን ኢብራሂም፤
 - 2.5) አህመድ ኢብራሂም

3) ሙሳ ደርሶ ናቸው። ከተገደሉት መካከልም 2 አዛውንቶች ሲገኙበት አብዛኞች እናቶችና ህጻናት ናቸው፤ የሚሾች ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል ተጠቁሟል። በተጨማሪም የ7 ኛ ክፍል ተማሪው ሀሚድ ይብሬ ቆሰሎ

ህክምና ባለማግኘቱ ከሌሊቱ 10:30 ሰዓት ላይ ህይወቱ አልፏል፤ ሀሰን ይብሬ የተባለ አባትም ታፋው ላይ በጥይት ቆሰሎ እየተሰቃዩ ይገኛል ብለዋል።

ከዚህም በተጨማሪ የአቶ አህመድ ገዳሙ 7 ቤተሰብ፣ የእስሌማን መሀመድ 13 ቤተሰብ፣ የአቶ ፈንታው አያሌው 7 ቤተሰብና ሌሎችንም እስካሁን የት እንዳደረጁቸው ለማወቅ አልተቻለም ብለዋል።

ለሚሊሻ ተብሎ ከላይ የሚላከው ጥይትም ለአነግ ሸኔ ተላልፎ እንደሚላከ ፤ ለሚሊሻዎች ግን ቀናንሰው 4 እና 5 ጥይት ብቻ እንደሚሰጧቸው ነው ምንጫችን የገለጹት።

ቴሌኮሚኒኬሽን በተባለ አካባቢ ያገኙትን ወጣት አደም ካሳዩ ከቀኑ 12 ሰዓት ጀምሮ አሰረው በማቆየት ምሽት ላይ የአማራን ቤት አሳዩን በማለት አስገድደው እንዲመራ እና ሰዎችን እንዲጠራ አድርገውታል፤ አሰልፈው ሲረሸኑ ወጣቱ ሮጦ ማምለጡ ተገልጧል።

በጃርዴጋ ጃርቴ እና በአሙሩ ወረዳዎች በቅርቡ እንኳ ለ4ኛ ጊዜ ነው የአማራ ተወላጆች በጅምላ የተጨፈጨፉት ያሉት ነዋሪው ሀሮን ላይ 7፣ በሀረለጎ 6 በአጨዳ ላይ የነበሩ፣ አጎራባች በሆነው አሙሩ ወረዳም አንድ ጊዜ 18፣ በሌላ ጊዜ ደግሞ 30 የሚሆኑ አማራዎች በጅምላ መገደላቸውን አውስተዋል።

ከአማራ ሚሊሻዎች ጋር ሆነው 2 የአሮሞ ተወላጅ ሚሊሻዎች ብቻ የተከፈተውን ተኩስና ግድያ ለመመከት ጥረት ማድረጋቸው

ተገልጧል። አነግ ሸኔ ከታህሳስ 15 እስከ 17 ቀን 2013 ዓ.ም ለተከታታይ 3 ቀናት እስከ 60 የሚደርሱ ተባባሪዎቹን ይዞ ከቀኑ 10 ሰዓት እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ደረሰ እየተሰበሰበ መሆኑን በመግለፅ ለጃርዴጋ ጃርቴ ወረዳ መስተዳድር እና ለልዩ ሀይሎች ብንደውልም ጩኸታችንና ጥሪያችን ባለመስማት ወረዳው ነው ያስፈጅን ብለዋል፤ ልዩ ሀይሉም ከታጣቂዎች ጋር ግንኙነት አለው ሲሉም አክለዋል።

የደርጌ ኮትቻ ቀበሌ ሊቀመንበርም ከአካባቢው ሸሽተው ከመሄዳቸው ባሻገር ስልክ አያነሱልንም ፤